


ቅድሚ ምጅማርካ

- ነዚ ናይ መርመራ መሳርሒታት ኣብ ምቕላ/ማእከላይ ወይ ኣብ ሞንጎ 20ሰግ - 30ሰግ ዝኸውን ዓቕን ናይ ሙቕት ኣብ ዘለዎ ቦታ ዓቕቦ (ኣብ ፍሪዘር ኣይትግበር፡ ካብ ናይ ቀጥታ ናይ ጸሓይ ብርሃን ሕሊ፡ ኣብ መኪና ኣይትግደፎ)።
- እንተ ፈሰሰካ ብቐለሉ ከተጽርዮ ዘኽእለካ ጽፍይን ሰጥ ዝበለን (ካብ ዝብላዕን ዝስተን ጋሕመጥን ነጻ ዝኾነ) ቦታ ርኽብ።
- ኣብ ግዜ መርመራ ኣይትብላዕ፡ ኣይትስተ፡ ኣይተትክኽ፡ ሼፕ ኣይትግበር፡ ኮንታክት ሌንስ ኣይትግበር፡ ሜክኣፕ ኣይትግበር ወይ ገጽካ ኣይትተንክፍ።
- እዚ መርመራ እዚ ንናይ ገዛእ ርእሰኻ ዝግበር መርመራ ንክውዕል እዩ ተዳልዩ። ንትሕቲ 5 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ኣይእዘዝን/ኣይግባእን እዩ።
- ኣብዘን ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ናይ ኣፍንጫ መድመይቲ እንተ ኔሩካ ነዚ መርመራ እዚ ኣይትጠቐሙ።

ምንጭታት

ንዝያዳ ሓበሬታ ናይ ቅልጡፍ መርመራ ንምርካብ፡ ትርጉማት ናይዚ መምርሒን እቲ መርመራ ዝግበረሉ ኣገባብ ዝሕብሩ ቪድዮታትን ንምርካብ ነዚ ኪው ኣር ኮድ ወይ ነዚ ሊንክ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም፡ bccdc.ca/covid19rapidtesting



- 繁體中文
- 简体中文
- ਪੰਜਾਬੀ
- Việt Ngữ
- español
- ትግርኛ
- Français
- 한국어
- عربي
- فارسی
-

ናይ መርመራኻ ልክዕነት ምርዳእ

ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራታት ነቲ ኣንትጅን (ፕሮቲን) ናይቶም ኮቪድ-19 ዘስዕቡ ቫይረሳት እዮም ዘላልዩዎ/ዝረኽቡዎ። በቲ መርመራ ንክርከብ/ክፍለጥ ዘኽእሉ እኹል ዓቕን ናይቲ ቫይረስ ንክህልዉኻ ብድሕሪ ምልካፍካ **ካብ 3 ክሳብ 7 መዓልታት** ክወስድ ይኽእል እዩ። ኮቪድ-19 ዝሓመመ ሰብ ካብቲ ዝተለኸፈሉ ግዜ ኣዝዩ ቀልጢፉ መረምራ እንተ ጌሩ፡ እቲ ናይ መርመራ ውጽኢት ከም ነጋቲቭ (ኣሉታ) ኮርኢ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ሓሰት ነጋቲቭ እዩ ዝበሃል።

ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራ ናይ ሓንቲ ውስንቲ ህምት (ግዜ) ውጽኢት ጥራሕ እዩ ዝህበካ። ነጋቲቭ ውጽኢት ስለ ዝረኽብ ሓይ ሰብ ንክልኣት ከም ዘይሕልፈሎም ርግጻኛታት ኣይገብረናን እዩ። ኣብዚ ሓዲር ግዜ ንኮቪድ-19 ተቐላጕኻ እንተ ኔርካ፡ ሓንሳብ እቲ ብዝሒ ናይቶም ኣብ ኣካላትካ ዘለዉ ኣንቲጅን ብመርመራ ክርከቡ ኣብ ዝከኣሉሉ ዓቕን ምስ በጽሑ ፖዘቲቭ ውጽኢት ክህልወካ ይኽእል እዩ።

መምርሒታት

1 ፊጥ ብምባል ኣፍንጫኻ ኣጽረ'ሞ ነቲ ሰፍቲ ጎሓፎ። ኣእዳውካ ብሰምና ተሓጸብ።



- 2** ናይ መርመራ ናውቲ ኣክቦ
- ቢቲኤንኤክስ ናይ መርመራ መሳርሒ፡ 1x ናይ መርመራ መሳርሒ
 - 1x ዝመኽነ ስዋብ
 - 1x መርመራ ፈሰሲ ዝሓዘ ጠርሙስ/ፕላስቲክ
 - 1x ናይ መርመራ ትቦ ምስ መኽይኒ
 - 1x መቐመጢ ናይ መርመራ ትቦ (ዝተዋህበ እንተኾይኑ)

ቢቲኤንኤክስ ናይ መርመራ ናውቲ ክረጺት፡

መርመራ ፈሰሲ ዝሓዘ ጠርሙስ/ፕላስቲክ | ናይ መርመራ ትቦ መኽይኒ | ናይ መርመራ ትቦ | COVID-19 Antigen መቐመጢ ናይ መርመራ ትቦ

ዝመኽነ ስዋብ



- መቐጸሪ ሰዓት (ታይመር)
- መትሓዚ ጎሓፍ
- ንእሽተይ ብኬሪ ወይ ኩባያ (ከም ምርጫኻ)



COVID-19

መመርመሪያ ንዳብ ገዛኝ ኮንክ ዝግበር ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራ

ቢቲኤንኤክስ ራፒድ ሪስፖንስ®




BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority


- 3** ነቲ ለዕለዎይ ክፋል ናይቲ መመርመሪ ፈሳሲ ዝተዘገገ ጠርመራ/ፕላስቲክ ጥውይ ኣቢልካ መንጥሎ



- 4** ነቲ ፈሳሲ ኩሉ ካብቲ ነዚ መመርመሪ ፈሳሲ ዝተዘገገ ጠርመራ/ፕላስቲክ ጸቕጥካ ኣውጺዖ




- 5** ነቲ ዝተመልአ ናይ መርመራ ትቦ ኣብቲ ተዳልዩ ዘሎ መቐመጫ ናይቲ ትቦ ወይ ኣብ ጸፋይ ብኬሪ ወይ ኩባያ ግበሮ።




- 6** ካብ ኣፍንጫኽ እቲ መርኣዪ/ሳምፕል ውሰድ፡

- 1 ነቲ ስዋብ ካብቲ መሸፈኒኡ ኣውጽኦሎ በቲ መትሓዚኡ ጎማ ጥራሕ ተንክድ።
- 2 ርእሰኽ ንድሕሪት ኣቕንን ኣብሎ።
- 3 ነቲ ጡጥ ዘለዎ ጫፍ ናይቲ ስዋብ ኣብ ሓንቲኤን ክፋት ናይ ኣፍንጫኽ ትኽ ኣቢልካ ንድሕሪት (ንላዕሊ ዘይኮነ) ን2.5ሰሜ (1 ኢንች) ኣእትዎ። ካብኡ ንኔው ክተእትዎ ኣብ ዘይትኸለሉ ምስ በጻሕካ ደው ኣብል። እዚ ከቐንዝወካ ዮብሉን።




- 4 ነቲ ስዋብ ናብቲ ውሽጢ ናይ ኣፍንጫኽ ኣጸግዓዮ። ኣፍኩስ ኣቢልካ ን5 ክልኢታት ኣኹልሎ/ኣዙሮ። ኣጸብዕትኽ ጌርካ ኣብቲ ጎድኒ ናይ ኣፍንጫኽ ብምጽቃጥ ነቲ ሳዋብ ንተወሰኽቲ 5 ክልኢታት ኣዙሮ።
- 5 በቲ ስዋብ እቲ ጌርካ ኣብታ ሓንቲ ክፋት ኣፍንጫኽ ደጊምካ ከምኡ ግበሮ።



እቲ ስዋብ ደም እንተ ተጻይቂ ንመረመራ ኣይትጠቐመሉ። ፊጥ ድሕሪ ምባልካ ሓድሽ ስዋብ ተጠቐም። ናይ ኣፍንጫ መድመይቲ እንተ ኔሩካ መርመራ ቅድሚኡ ምግባርካ ን24 ሰዓታት ተጸበ።


ጸገማይ ወገን

5 ክልኢታት + 5 ክልኢታት




የማናይ ወገን


5 ክልኢታት + 5 ክልኢታት




- 7** ነቲ ጡጥ ዘለዎ ጫፍ ናይቲ ስዋብ ኣብቲ ናይ መርመራ ትቦ ኣፍኩስ ኣቢልካ ኣእትዎ፡




- 1** ነቲ ስዋብ ኣብቲ ፈሳሲ ብጥንቃቄ፡ ቀስ ኣቢልካ 5 ሳዕ ናብቲ ጸግዒ ናይቲ ትቦ እንዳ ኣጸጋዕካ ኣዙሮ። በጫቕ ከይብላካ ተጠንቀቕ።



- 2** እቲ ስዋብ ኣብ ውሽጢ እንከሎ ነቲ ጫፍ ናይቲ ስዋብ በቲ መመርመሪ ትቦ ጌርካ በጸብዕካ 10 -15 ሳዕ ጽቕጥ ጽቕጥ ኣብሎ



- 3** ነቲ ስዋብ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ትቦ ሕደጎ። ነቲ ትቦ ናብቲ መትሓዝ ትቦ ኣእትዎ። ን2 ደቓይቕ ኣብኡ ሕደጎ።



- 4** ነቲ መመርመሪ ትቦ በጸብዕካ እንዳ ጸቕጥካ ነቲ ዝተረፈ ፈሳሲ ካብቲ ጫፍ ናይቲ ስዋብ እንዳ ኣውጸእካ ነቲ ስዋብ ኣውጽኦሎ። ነቲ ስዋብ ኣብ ጎሓፍ ኣእትዎ።

COVID-19

መምርሒታት ንኣብ ገዛኻ ኮንካ ዝግበር ቅልጡፍ ናይ ኣንቲጅን መርመራ

ቢቴኤንኤክስ ራፒድ ሪስፖንስ®



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

8 ነቲ መኽደን ናይቲ ትቦ ብግቡኡ ዕጸዎ።

9 ነቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ከፊትካ ኣብ ሰጥ ዝበለ ቦታ (ከም ጣውላ) ኣንብሮ።

10 እቲ መኽደን ትቦ ንታሕቲ ከም ዝጥምት ጌርካ ነቲ ትቦ ልክዕ ኣብቲ ልዕሊ እቲ መርመራ መሳርሒ ጌርካ ጥቀስ። ናብቲ ናይ ሳምፕል/መርኣዪ መቐበሊ ከቢብ ዘለዎ ክፍሊ ናይቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ቀስ ጌርካ ብምጽቃጥ **3 ንጣባት** ኣብኡ ኣእቱ።

ነቲ ናይ መርመራ ትቦ ነቲ ከቢብ ክፋል ከም ዘይትንክፍ ጌርካ ግበሮ።

11 ሰዓትካ ን15 ደቐይቕ ድሕሪ ምምላእ ውጽኢትካ ረኣዮ። ኣብዚ ግዜዚ (እንዳ ተጸባኻ ከለኻ) ነቲ ናይ መርመራ መሳርሒ ኣይተንቀሳቕሶ። ድሕሪ 15 ደቐይቕ ዘሎ ናይ ውጽኢት ንጣባት ልክዕ ከይከውን ይኸእል እዩ።

12 ኩሉ ዝተመርመርካሉ ናውቲ ናብ ጎሓፍ ኣእትዎ።

13 ኣእዳውካ ተሓጸብ።

ውጽኢትካ ብኸመይ ከም ተንብቦ

ኣየንይቲ መስመር እያ ኣቐዳማ ተራእያ ወይ እተን መስመራት ክሰብ ክንደይ ሃሲሰን ይረኣዩ ኣለዎ ኣገዳሲ ኣይኮነን።

ውጽኢትካ ፖዘቲቭ ይኹን ነጋቲቭ ብዘየገድስ ሕክምና ዘድልዩካ ኮይኑ እንተ ተሰሚዑካ ናይ ሕክምና ረድኢት ሕተት።

ኣሉታ/ነጋቲቭ ውጽኢት
እታ መቐጻጸሪት (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘለ መስመር ጥራሕ እያ ትቕልቀል/ትርኣ

ውጽኢትካ ኣሉታ/ነጋቲቭ እንተ ኾይኑ ከቪድ-19 ኣይተራእየን ማለት እዩ። ከቪድ-19 ክህልወካ ግን ጌና ተኸእሎ ኣሎ።

ምልክታት ናይ ሕመምካ ተመሳይኹ ደሓን ተሰሚዑካ ናብ ንቡር ንጥፈታትካ ክሰብ ትምለስ ርእስ ግላላ ግበር። ብህዝባዊ ጥዕና ርእስ ግላላ ንክትገብር ተሓቢርካ እንተ ኮንካ፡ ነጋቲቭ ናይ መርመራ ውጽኢት እውን እንተልዩካ ርእስ-ግላላ ምግባርካ ቀጽል።

ኣዎንታ/ፖዘቲቭ ውጽኢት
ክልቲኤን እታ (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘለ መቐጻጸሪት መስመርን እታ (T) ኣብ ትብል ናይ መርመራ መስመርን ይቕልቀሉ/ ይረኣዩ

ኣዎንታ/ፖዘቲቭ ውጽኢት ማለት ከቪድ-19 ዘለካ እዩ ዝመስል ማለት እዩ። ንኻልኣት እውን ከተሕልፈሎም ትኸእል ኢኻ።

ካብ ናይ መድሃኒት ሓገዝ ክትጥቀም ትኸእል ከይትኸውን ኣብዚ gov.bc.ca/covidtreatments ዝተብል ሊንክ ተወከስ ወይ ናብዚ ቁጽጥ **1-888-268-4319** ደውል

ርእስ-ግላላ ክትገብር ከድልዩካ እዩ። ብዛዕባ ዝቕጽል ስጉምታታ ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ሊንክ እዚ bccdc.ca/ifyouhavecovid ርኣ።

ዘይብቐዕ ውጽኢት
እታ መቐጻጸሪት (C) ኣብ ትብል ፊደል ዘለ መስመር ኣይተራእየትን

ናይ መርመራ ውጽኢትካ ዘይብቐዕ እንተኾይኑ፡ ኩሉ እቲ ነዚ ቀዳማይ መርመራ ዝተጠቀምካሉ ናውቲ ጎሓፍ። ኣእዳውካ ድሕሪ ምሕጻብካ ነቲ ክልኣይ ቅያር ናውቲ ተጠቐምካ ነቲ መስርሕ ድገሞ። ነቲ ናይ መርመራ መምርሒ ደገምካ ሰዓብ።

ክልተ ግዜ ዘይብቐዕ ናይ መርመራ ውጽኢት እንተ ረኺብካ፡ ኣብ ናይ ከቪድ-19 መመርመሪ ማእከል ብምኽድ ተመርመር። ናይ መርመራ ማእከል/ቦታ ንምርካብ ኣብዚ ሊንክ ርኣ። healthlinkbc.ca/covid19test